

# ኅሊናህ ሊፋረድህ ነው !

## ዳኛውም እግዚአብሔር ነው።

- መወደድ ከመጠላት የተሻለ ቢሆንም እውነትን ክድና ከእግዚአብሔር መንገድ በመውጣት፣ በሞራል ዝቅጠትና በአድርባይነት መሆን የለበትም።
- መንፈሳዊነታቸው የበዛ የሃይማኖት መሪዎች፣ ማንሰላሰል፣ አርቆ ማየት ያንሳቸዋል ተብለው የማይገመቱ በግል ጥቅመኝነት ከጨቋኝ ሥርዓት ጋር እጅና ጓንት በመሆን የጭቆና አገዛዝ እድሜ ለማራዘም በሃሰት መስካሪነት የቅጥፈት ምላሳቸውን ሲያነበንበት መስማት እግዚአብሔር የሚያስብል አስደንጋጭ መናፍቅነት የዕለት ከዕለት አጋጣሚ ከሆነ ዘመናት ተቆጠሩ።
- የኃይማኖት መሪዎች የአገልግሎት ዋጋቸው በፈጣሪ መንግሥት መሆኑን ደጋግመው ቢነግሩንም በኃይል የሚታየው የአሸርጋጅነት ግብራቸው ግን ምድራዊያን አረመኔ ጨቋኝ ወያኔዊ ሥርዓትን ደግፎ የሚይዝ ምሰሶና አቅፎ የሚያዋቅ አጋር ክንድ ሆነው አገር፣ ሕዝብና ሃይማኖትን ማዋረድና ማጥፋት።
- መንፈሳዊ አባቶች ቤተ\_መቅደስ ምክራብ ላይ ከምእመናን ፊት ለፊት ቆመው ቃልን "አቤል" በርባንን "መሲህ" በማድረግ ሲሰብኩ ለአመል ድንቅፍ አያደርጋቸውም።
- በደም የጨቀየውን የወያኔ/ኢህአዴግ ሙራሹን መንግሥት ነኝ ባይ "ብፁእ" አድርገው የውዳሴ ከበሮ ሲመቱለት ያድራሉ ይውላሉ። እነ አቡነ ጳውሎስን፣ አቡነ ማቴዎስን ፓትርያርክ ተብዎቻችን አስታውሱ፤ ወያኔን ሲያቆላጵሱ፣ ዴሞክራሲን ለማስፈን መሰዋዕትነት የከፈሉ፣ ተጋድሎን በብቃትና በንቃት የተወጡ እያሉ አፋቸውን ሞልተው የምስክርነት ቃላቸውን ሲሰጡ ሃፍረት ብሎ ነገር ለቅፅበት እንኳን ዝር አይልባቸውም። የሃይማኖቱ ተከታይ፣ ሀገጋት የሚመሩ ? እውነት በእግዚአብሔር ያምናሉ ? ? መሬትም ሬሳቸውን ለመቀመቅ አሰበች!
- የግፍአን ስቃይ፣ ጭቆና፣ እሮሮ ማድመጥና ለሌሎችም ማሳወቅ ጭራሹንም አያስቡት፣ ለመዳን ወደ ቤተ ክርስቲያን የተጠጉትን ወጣቶች ለአረመኔው አሳልፈው በመስጠት በጥይት አስፈጃቸው፣ በድህረ\_ምርጫ 97 የተቃዋሚ ፓርቲ አመራር አባላት፣ ጋዜጠኞች በግፍ ሲታሰሩ፣ ሲሰቃዩ፣ ሲገደሉ ድርጊቱን መንቀፍ ቀርቶ ለማግለድ አልሞከሩም።
- የጭካኔ እርምጃዎች፣ የአገር ወገን መዋረድ እንደ ቅዱስ ተግባር ለማፅደቅ ያልረገጩት ጠበል ያልጠቀሱት የመጸሐፍ ቅዱስ ቃል የለም።
- ያስጨረሷቸው ንፁህን አባቶች፣ ካህን መሳይ ታጣቂዎች ማሰልጠን፣ በተኙበት የተገደሉት፣ የታፈኑት፣ የገደም መነኩሴዎች መገደል፣ መታሰር፣ ገዳማት መፍረስና ለንግድ መታረስ፣ እነ አለቃ አያሌውን የመሰሉ ሊቅ መምህር ቤተ ክ እንዳይደርሱ ማገድ ! በመስቀል ፈንታ ሹጉጥ በጉያ፣ ሰው መግደል ማስገደል !
- የፈጣሪ ትዕግሥት የልብ ልብ እየሰጣቸው በመንበሩ የሌለ ያህል የተሰማቸው፣ ለሁለት ጌቶች ያለመገዛትን መለኮታዊ ቃል በመጣስ እንደ ፈሪሳዊያን ቀራጮች ሲሸቃቀጡበት ሲሸራሞጡበት ይታያሉ። የሰይጣን ፈረስ የሚጋልቡ ካህናትና ጳጳሳት፣ ጽላት ጥሎ የሚሸሸው፣ ጽላት የሚሰርቀውን፣ ንዋየ ቅድስት እያወጣ የሸሚጠውን፣ ከሴተኛ አደረው ጋር የሚዳራው፣ ከየአባወራ ሚስት እየወሰለተ (ራስፑቲኖች) ቅዳሴ የሚገባው፣ በየቦታው ቤተክርስቲያን የሚከፍተው፣ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ያማረ፣ የለሰለሰና የጣፈጠ አብሉን፣ ቤት\_መኪና ይገዛልን ይላሉ። ጉዳ ብዙ ነው። ራቂታቸውን የወጡ ድብቅ ነውሮች የሰይጣን መናኸሪያ በሃይማኖት ተቋማት እንደወረሸኝ የተሰፋፋ በጣም የወረደ የሞራል ዝቅጠት ሆኖአል። የዋህ ምእመናን ይህን ታውቃለህ? አዎ !
- የኢትዮጵያ አርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የየትኛው ዘርፍ ትሆን? ከካህትና ከምእመናን በእግዚአብሔር የሚያምኑ የትኞቹ ናቸው ? ቤተክርስቲያናችን በእጅጉ ቆሰላለች ። ክርስቶስ ይድረስላት !
- በቅጡ አሰብ ! የኢትዮጵያ፣ የገጹ የዋህን ልጆችዋ እምነት፣ የገዳማት መነኮሳት ጸም\_ጸሎት በእግዚአብሔር ተሰምቷል አይቶአልም!
- ፍርዱን በቶሎ ይሰጣል! ተአምራቱን አሳይቷል! ልብ የሚል ልብ ያድርገው። መሬትም ተማራለች!
- **ቅዱስ ፈጣሪ ይመስገን ! አሜን!!!**